

ጋዜጣዊ መግለጫ



አሜሪካ ኤምባሲ

አዲስ አበባ

ለተጨማሪ መረጃ በ 011-130-7033 ይደውሉ

2012/30

ድረ ገጽ: <http://ethiopia.usembassy.gov>

የአሜሪካ መንግስት አዲስ የእንስሳት ገበያ ልማት ፕሮጀክት ጀመረ

በአራት ክልሎች ያሉ አርሶ አደሮች ተጠቃሚ ይሆናሉ

ኅዳር 8 ቀን 2005 ዓ.ም. አዳማ፣ አሮሚያ- የአሜሪካ ዓለም አቀፍ ልማት ኤጀንሲ (ዩ ኤስ ኤ አይ ዲ) የፕሬዚደንት ኦባማ ፊድ ዘ ፊውቸር መርሃ ግብር አካል የሆነ እና ለኢትዮጵያ መንግስት የግብርና ዕድገት ፕሮግራም እገዛ የሚያደርግ «የእንስሳት ገበያ ልማት» የሚል ስያሜ ያለው አዲስ የአምስት ዓመት ፕሮጀክት በይፋ ጀመረ። የግብርና ሚኒስትር ደኤታ አቶ ወንድይራድ ማንደፍሮ እና የዩ ኤስ ኤ አይ ዲ ኢትዮጵያ ዳይሬክተር ዴኒስ ዌለር በተገኙበት የፕሮጀክት መክፈቻ ስነስርዓት ላይ የፌዴራልና የክልል መንግስታት ባለስልጣናት፣ የእንስሳት ሀብት ልማት ኢንደስትሪ ተወካዮች እንዲሁም የፕሮጀክት ትግበራ አጋሮች ተሳትፈዋል።

በግብርና ዕድገት ፕሮግራም- የእንስሳት ገበያ ልማት ፕሮጀክት ስጋ፣ ወተት እና ቆዳና ሌጦን ጨምሮ በእንስሳትና እንስሳት ተዋጽኦ ገበያ የዕሴት ሰንሰለት ላይ መዋዕል ነዋይ በማፍሰስ በዝቅተኛ ደረጃ የሚገኙ አርሶ አደሮችን ገቢ እና የአመጋገብ ደረጃ ያሻሽላል። ፕሮጀክቱ 2,600 አዲስ የግብርናና ሌሎች የስራ ዕድሎችን እንደሚፈጥር፣ በዚህም የ200,000 ቤተሰቦችን ኑሮ እንደሚያሻሽል ይጠበቃል።

በምርትና ገበያ ላይ ትኩረት የሚያደርገው ይህ ፕሮጀክት የእንስሳትን የአመጋገብ ስርዓት ከማሻሻል፣ የእንስሳት ጤና ክብካቤ አገልግሎቶችን ከማስፋፋት እና የእንስሳት አረባብን ከማሳደግ በተጨማሪ፣ አምራቾችን ከገበያ ያስተሳስራል፣ ለእንስሳትና ለእንስሳት ተዋጽኦ የሚያገለግሉ የጥራትና ንጽሕና አጠባበቅ ደረጃዎችን ከፍ ያደርጋል ብሎም የገበያ ተወዳዳሪነትን ይጨምራል።

የዩ ኤስ ኤ አይ ዲ ዳይሬክተር ዴኒስ ዌለር “ በግብርና ዕድገት ፕሮግራም- የእንስሳት ገበያ ልማት ፕሮጀክት አማካኝነት ዩ ኤስ ኤ አይ ዲ ከኢትዮጵያ መንግስትና ከእንስሳት ሀብት ልማት ዘርፍ ጋር በመተባበር ገቢን በመጨመር፣ ስርዓት ምግብን በማሻሻል፣ ከእንስሳት ልማት ገበያ ጋር የተያያዙ የስራ ዕድሎችን በመፍጠር እንዲሁም የእንስሳት ጤና አገልግሎቶችንና ገበያዎችን ተደራሽነት በማሻሻል አነስተኛ አምራቾችን እና የገጠር ማህበረሰቦችን ተጠቃሚ ደርጋል።” በማለት ተናግረዋል።

ይህ የ38 ሚሊዮን ዶላር ፕሮጀክት በአሮሚያ፣አማራ፣ትግራይ እና ደቡብ ብሔሮች፣ብሔረሰቦች እና ሕዝቦች ክልሎች በተመረጡ ወረዳዎች ተግባራዊ ይደረጋል።በ ዩ ኤስ ኤ አይ ዲ በኩል ሲ ኤን ኤፍ ኤ በየክልሉ ከሚገኙ አጋሮች ጋር በመሆን ትግበራውን ይመራል። እነዚህ በየክልሉ የሚገኙ አጋሮች የአማራ መልሶ ማቋቋምና ልማት ድርጅት (አመልድ)፣ ማህበረ ረድኤት ትግራይ (ማረት)፣ ሁንዴ እና ሴልፍ ሄልፕ አፍሪካ-ኢትዮጵያ ናቸው።የአሜሪካው ፕሬዚደንት አስቸኳይ የኤድስ ዕርዳታ መርሃግብር (ፔፕፋር) ለፕሮጀክቱ የገንዘብ አስተዋጽኦ ያደረገ ሲሆን፣ ይህም በኤች አይ ቪ/ኤድስ የተጎዱ በእንስሳት ዕርባታ የተሰማሩ ግለሰቦች ከፕሮጀክቱ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ያደርጋል።

###